

በ'ርግጥ በኢትዮጵያ ህዝብ መሃከል ጥላቻ፣ በደልና ቂም በቀል አለ?

የትላንቱ እንቅፋት፣ ዛሬም ይመታናል

የትላንቱ ገመድ፣ ዛሬም ይጠልፈናል ፤

ሰምተንም - አልሰማን፣ ሳሰማም ሰምተናል

አይተንም - አላየን፣ ሳናይም አይተናል

ላለመማር - መማር እኛ ተምረናል።

አሁን... አሁን "ከልሂቃኑ እስከ ኢ-ልሂቃኑ" ድረስ፤ ቀድሞ ብሎ ሙሰላዊያንና ሂተላራዊያን፤ ካለፉት ሃምሳ ዓመታት ወዲህ ደግሞ ሻአቢያዊያንና ወያኔያዊያን እንዲሁም አነጋዊያን ከባንዳ አያቶቻቸውና አባቶቻቸው የተቀበሉትን የፈጠራና የጥላቻ ታሪክ ስላወሩትና የስልጣን ኮርቻውን ስለተፈናጠጡት፤ የሚንናገሩትና የሚጽፉት ሁሉ እንድ ዕውነት ተቆጥሮ ፤ “ በኢትዮጵያ ህዝብ መሃከል ጥላቻ፣ በደልና ቂም-በቀል አለ! ” መባሉ ነው።

ሌላውን ሁሉ ትተን ባለፉት 26 ዓመታት ብቻ ሻአቢያዊያን ፣ ወያኔያዊያንና አነጋዊያን የሰሩትን ግፍና በደል፣ የዘሩትን ጥላቻና በቀል ብናስብ፤ የኢትዮጵያ ህዝብ 'ርስ-በርሱ ተበላልቶ አይጨራረስም ነበር? የኢትዮጵያ ህዝብ ከአብራኩ በተከፈሉ ዜጎቹ እንዲተላለቅ ያልተቆፈረለት ጉድጉድ፤ ያለተሸረበበት ሴራ፣ ያለተነገረው የፈጠራ ታሪክ፣ ያለተወረወረበት ሰምብ፤ የለተኮሰበት ጥይትስ አለ ወይ? የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳልሰማ ሰምቶና እንዳላየ አይቶ ስንቱን ፈታና አልፏል? አሁንስ ለአንድነቱና ለነጻነቱ እየታገለ ያለው በመሃከሉ ጥላቻና ቂም በቀል ወይም በደል ስላለ ነው? የጥላቻውም ሆነ የፈጠራ ታሪክ ተራኪዎቹ ነጻ አውጭ ነን የሚሉት ራሳቸውን የሾሙ ድኩማኖች አይደሉምን?

በኢትዮጵያዊያን መሃከል ጥላቻም ሆነ በደልና ቂም-በቀል የለም። ወደድንም ጠላንም ሀቁ ይህ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች እንደ ሸማ ድር ተሸምነን፤ ልዩነታችን እንደነታችን፣ አንድነታችን ልዩነታችን ፣ ልዩነታችን ውበታችን ፣ ከምንም በላይ ደግሞ በሰውነታችን መከራውንና ደስታውን አብረን ለዘመናት ያሳለፋን መሆናችንና ወደፊትም በአንድነታችን ጸንተን እንደምንቀጠል፤ በዚች ሰዓት እንኳን ለተጠራጣሪዎች አይደልም ፤ ለወያኔያዊያን፣ አነጋዊያንና ከምድረ-ገጽ መጥፋታችን እንደማለዳ ጸሃይ ለሚናፍቁ ሁሉ እያስተማርናቸው ነው።

ትላንትም ሆነ ዛሬ ያለው እውነታ ፤ ጥላቻ፣ በደልና ቂም በቀል ያለው ፤

1ኛ- ከታሪካዊ የሀገሪቱና የህዝቧ ጠላቶች ኢትዮጵያን የማፍረስ ዓላማ እውን ለማድረግ በተሰለፉ ባንዳዎች መንደርተኞች፤

2ኛ- የስልጣን ኮርቻ ለመፈናጠጥ አቋራጭ መንገድ በሚፈልጉ መሃይማኖትና ተማርን ባይ ጉልበተኛ ቡድኖችና ግለሰቦች፤

3ኛ- ምንም ዓይነት ሀገራዊ ሆነ ወገናዊ ስሜት ባልተፈጠረባቸው በግል ጥቅም በታወሩ ግለሰቦችና

ቡድኖች መሃከል ነው።

እውነታ ይህ ሆኖ ሳለ፤ ለማ መገርሳ ባህርዳር ሂደ ገዱን ስለጎበኘ ፤ ኢትዮጵያዊነትን የሚተርክ በተለቪዚዎን ስለታየ ፤ እርቅ እንደወረድና ወያኔም ችግር ላይ እንደወደቁ ተደርጎ ይሰበካል። የወያኔም ተራ ማታለል፤ እኛም መታለል ችሎታችን ሆኖ የሚቀጥለው እስከመቼ ነው? እድሜ ልካቸውን ውሸት ሲናገሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ላይ ለፖለቲካ ፍጆታ በወያኔ ትዕዛዝ፤ የነበረንና ያለን እውነታ ስለተናገሩ እንዴት እንደታምር ሊቆጠር ቻለ? እስከዛሬስ የት ነበሩ? እስቲ ሳምንታት ባልሞላ ግዜ ውስጥ ወያኔ ዘወር ብሎ ከጎንደር ህዝብ ጋር እርቅ ፈጠርኩ ብሎ "ሲቀረሻብን" ምን ታዘብን? እነ ለማ መገርሳ ባህርዳር ሄዱ ብለን ስንፈነድቅ፤ በጓሮ በር ፕ/ር ህዝቄየል የተባለ ግለሰብ ነጭ "የኢትዮጵያን ወዳጆችን" ሰብስቦ "አማራ" ትላንትም፤ ዛሬም፤ ነገም፤ ጠላታችን ነው እያለ በጀርመኖች የተሰበከለትን ሲደነፋብን ለምንድነው እንደ አዲስ ነገር ያዙኝ! ልቀቁኝ የምንለው?

" በስምንተንኛው ሺ፣ በያዝነው ዘመን

ውሸት ገኖ አዘዘው፤ ሰው መስሎ ሰውን።....." አሉ አሉ ወሎየው ።

- በመጀመሪያ ደረጃ ማንና ማን ነው የተጣለውና ያጣለው?
- ለማና ገዱስ ማንን ነው የሚወክሉት? ማንስ ነው የወከላቸው?
- እነዚህ ሰዎች በወያኔ አዝማችነት በሀገርና በህዝብ ላይ ስንት ጉድ ሰርተዋል? አሁንስ ምን እያደረጉ ነው?
- ለመሆኑ ለማና ገዱ እንዲገናኙ ማን ፈቅዶላቸው ነው? ከወንበሩስ ያስቀመጣቸው ማ ነው?
- ግድያውም ሆነ የጥላቻ ሰበካውና ሃውልት ማቆሙ የሚካሂደው " ቦለቲከኛ" ነን በሚሉት እንጅ በየትኛው የህዝብ መሃከል ነው?
- ወያኔ ማጠፊያ ሲያጥረው አቅጣጫ ለማስለውጥና ለማታለል መሆኑ እሩብ ዓመታት አሳልፈንም እንዴት ግንዛቤ እናጣለን?
- ተደራጅቶ የሚታገለው ያጣው ወያኔ፤ የህዝብ አመጽ ግን ግራ እያጋባው፤ ትቢያና አቧራ እየላሰ መነሳቱ ከ'ኛ ይልቅ እየገረመው የመጣው ለራሱ ለወያኔ ነው።
- ታዲያ ወያኔ ወጥመድ ውስጥ እንዳለች አይጥ ሆኖ በሚሰራው ድራማ፤ እኛ ደግሞ ታዳሚዎች በመሆን አብረን እናጭብጭባለን። "ወያኔ ተከፋፈለ!.... አዜብ 'ረግጣ ወጣች!..... አህያድና ብአዴን እንዲህ አሉ...እንዲህ ሆኖ.... የጡት አባታቸውን ወያኔን ተጋፉ!..... አነጋዊያንና ጃዋራዊያን እንዲህ አሉ!....." እያልን የወያኔንና የሱን ተከታይ መንደርተኞች እሥስታዊ ባህሪ እናዳምቃለን። ግን ለምን? ለምንድ ነው ከትላንቱ - ካለፈው የማንማረው?

በወያኔና በአነጋዊያን በይ መፍሰሳችን አቁመን፤ ስለአንደነት እያወራን አንደነት አተን 'ርስ-በርስ መቆራቆሳችን ወደ ጎን ትተን የራሳችን የቤት ሥራ መሥራት፤ በወሬ ሳይሆን በተግባር ኢትዮጵያዊ ነኝ

ከሚል ዜጋ የሚጠበቅ ነው። ግዜው ደግሞ ነገ ወይም ከነገ ወዲያ አይደለም፤ ዛሬ እንጅ። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለድል የሚያበቃ መሪና አደራጅ አ'ቶ እንጅ መከፈል ከሚገባው በላይ መስዋዕትነቱን እየከፈለ ነው። እናም.....

“እንዳትረገጡት.... የኢትዮጵያን ዐፈር- መሬት!”

‘ባካችሁ ’ባካችሁ.....

እናንት በምድረ- ኢትዮጵያ ያላችሁ፤

"አትሂዱበ'ግራችሁ..."

ከቻላችሁ "ብረሩ ከንፍ አው'ታችሁ።"

ግን..... አደራ.....

አንዳትረገጡት መሬቱን

እንዳታዩት..... አፈሩን፤

ብታርሱት..... አትዘሩበት

ብዘሩበት አይበቅልበት፤.....

ደም ነውና - የትላንና- የዛሬ - የአሁን፣ ትኩስ.... የፈሰሰበት

አጥንት ነውና ያልደረቀ ፣ "አጸደ-ህይወት" የወደቀበት

እናንተም ከእንግዲህ ፣ "ዐጽም - 'ርስቴ" የማትሉት፤.....

ያውም

የባቶቻችሁ፣..... የናቶቻችሁ

ያውም

የወንድሞቻችሁ፣..... የህቶቻችሁ

ያውም

የእብቀቅላወቹ፣..... የታዳጊወቹ፣.....የልጆቻችሁ፤

ዓይናችሁ እያየ፣..... እየሰማ ጀሮችሁ

የተመቱ! ... የቆሰሉ!..... የተወጉ! የተፈነከቱ!.....

የተቀጠቀጡ!..... የተዘለዘሉ!.....!የተረሸኑ!

..... በገዛ ወገኖቻችሁ.....

ያውም "ወገን እኮ ነን “ እያላችሁ።

በደመዋ ልባችሁ.....

“ኤሉሄላማ ሰበቅተኒ!”..... ብላችሁ

ወሰን - ድንበር ለሌለው ሰቆቃችሁ

ብትነግሩትም “ለሰማይ አባታችሁ”፤

ግን..... ለምንም - ለማንም አይመችም

ሀዘናችሁ መልክ የለውም.....

ያልተነገረ እንጅ፣ ያልተፈጸመባችሁ ግፍ የለም።

ብትጎጉጡ፣ ደም አልቅሳችሁ፣..... እየየ ...ብላችሁ -

ቢያዳርስም ዓለም ሲቃ - ዋይታችሁ ...

መቼም- መቼም ቢሆን፣ ምንጩ አይደርቅም የምባችሁ.....

እናማ.....

ሰላም፣ ፍትህ፣ እኩልነት - ሳታሰፍኑ - በመሀከላችሁ

አንድነትን ሳታነግሱ - በምድራችሁ

ይቅር ሳትባባሉ፣ ‘ርስ - በርሳችሁ

ሳይመለስ ክብራችሁ፣ ጠፈር - ድንበራችሁ

የድል ቸቦው - ከፍ ሳይል ፣ ክብር ሰንደቅ ዓላማችሁ፣.....

የወገናችሁን ደምና- አጥንት እንዳትረግጡት

“ይወጋችሁልና እሾኽ ሆኖ፣ የኢትዮጵያ ዐፈር - መሬት!”።

-----//-----

ከፊልጶስ/ 2010

E-mail: philiposmw@gmail.com